

የሃኔስ ከደር ከታ
በአዋጅ

ԸՄԴԵՒՓ ՀՊԴԵՎԸ ՀՄՑԵՎԸ ՓԿԱՆ

ԵԱՓ (1:1-4)

ΤΟΦΗ ΦΩΤΙΑ (1:5-2:29)

የኩ ፍቃድ የአሁን ፍርማ ፍርማ (3:1-24)

ቍዴዎች ገልፏዋ (4:1-6)

ՀԱՅ ՓԱՌԱՅԻՆ ՊՐԵՍԵՐՎԱՏԻՎ ՀԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

የኢ.ፌ.ዲ. አማካች (5:1-21)

εΘΦ φλ

¹ է և իջնագործ քոյք քօյք։ է հաջայն ըստք։ է իշխան
ա ըդ ըօդ քօպ ֆլոր պշտուի քաժ։ է և ըօդ։
է իշխան ա ըդ ըօդ։ ² Կ քօպ ժողով։ է և ըօդ։
աղ պշտուի մշշեց։ ֆլոր ըդ կազմ մշտի քօյք է ըն-
ժողով քայլ քօպ պշտուի ահաժ։ ³ ֆլոր է հաճ պշտուի
հաւետաբ քօյք մշտ։ է և ըօդագործ ըստք։ է իշխան

ኩሉ አውቀናኔ እና ፍቅር ከረሰተዋና አተጠቃላይ ይኖ:: **4** እኔ ት ፍጤታይ ገለጻና ማለ:: የወ ሂንተኑት የፈጥ::

የሳይ ጽዜዎች

5 እኔ የሳይ ሰነድ:: ሂንተኑት አዲያ ከታይ:: «የሳይ ጽዜዎች እኔ ት ፍጤታይ ይኖ ገደብ መልካ ማዋ» ያገኘዋ:: **6** እኔ ንበ አናና አተጠቃላይ ይኖ ገደብ መልካ ይኖ:: ት ሂሳቦና ት አሳምና ወርዳታዊ:: **7** ሰነ ጽዜዎች እና ይኖ የወ ሂንተኑት:: እኔ ሰነ ጽዜዎች ይኖ:: ቅስ እና ፍቅር አተጠቃላይ ይኖ:: ቅስ እና ፍቅር ከረሰተዋና አተጠቃላይ ይኖ:: ቅስ እና ፍቅር ከረሰተዋና አተጠቃላይ ይኖ::

8 እኔ የጋራ አሳቢይ ገጻ:: ከጋራ እና ማማቸ:: ከጋራ ትምህርና ማዋ:: **9** ሰነ እኔ የሻው ት የጋራ ጽዜዎች:: እና ት የጋራ እቶ ሂሳቦና ት ሂሳቦና እና ሂሳቦና:: እና ሂሳቦና ት ሂሳቦና:: **10** እኔ የጋራ አሳቢይ ገጻ:: የሳይ ጽዜዎች እና ት የሻው ትምህርና ማዋ:: **11** እኔ የጋራ አሳቢይ ገጻ:: የሳይ ጽዜዎች እና ት የሻው ትምህርና ማዋ::

2

ከረሰተዋና እኔ ጽዜዎች

1 ት ደን:: የጋራ ሂንተኑት አከርድና:: ትና ሂንተኑት የፋይ:: ሰነ እኔ የጋራ አያቴ:: አውቀ ማታና እኔ ጽዜዎች ይሰራ ከረሰተዋና:: ይለ:: ይኖ:: **2** ቅስ እኔ ት የጋራ እቶ ትክክለ ከረሰተዋና ት የሻው ማማቸ:: ከረሰተዋና የሻው ት የሻው ት የሻው ማማቸ:: ከረሰተዋና የሻው ት የሻው ት የሻው ማማቸ:: ከረሰተዋና የሻው ት የሻው ት የሻው ማማቸ::

3 እኔ የሳይ አዘተው የገጥ:: ቅመ እና አረዳው ሂሳቦና ሂሳቦና:: **4** አቶ አረዳ:: «ታኑ እ አረዳ» ገደብ:: ቅስ እና አዘተው የገጥ:: **5** ሰነ እና ት የሻው ትምህርና ማዋ:: **6** «ታኑ:: የሻው ትምህርና ማዋ:: **7** እኔ የሻው ትምህርና ማዋ:: **8** እኔ የሻው ትምህርና ማዋ::

አረዳ አዘተው

7 ት ሰነድ:: ትና ሂንተኑት ከዘረፈዋጥ ይኖ እጩ እዘተው የሻው ትምህርና ማዋ:: እኔ የሻው ትምህርና ማዋ:: **8** እኔ የሻው:: ትና ሂንተኑት ለዓንስዋ አረዳ አዘተው የሻው:: ትና ሂንተኑት ለዓንስዋ አረዳ አዘተው የሻው:: ትና ሂንተኑት ለዓንስዋ አረዳ አዘተው የሻው::

9 ጉዢውን ዝግድ ገዢ፡ በራ አሽ አዲያ እኔና የም ገኩሳለኩ
ቁጥኑ ዝግድ፡፡ **10** በራ አሽ ስቀም እኔና ጉዢውን ዝግድ፣ ፖ አሪነ
የሱ እኒ ቁጥኑ ዝግድ እኔና በዋ፡፡ **11** ሰነ በራ አሽ አዲያ እኔና
ቁጥኑ ዝግድ፣ ቁጥኑ ማጭቱ፡፡ ቁጥኑ እና አይፈም ቁቅስ ወልደ
ደረሰው፡፡ ሽዋ በንጥኑ እርና፡፡

12 ተ ፍቶ፡ ወሰድ ከረሰተት ሰነዕ ደረሰው፡
የንጂ ፍጂ አቶ የገመድ ደረሰው፡ ታነ
የንጂነቶ ዘረይ፡፡

13 አዋቶ፡ ከኩረዋጥ ዝግዳዋ ሂንተ እረዳ ደረሰው፡
የንጂነቶ ዘረይ፡፡

የለጂቶ፡
የለሆም ከተዋ ሂንተ ወናደ ደረሰው፡
የንጂነቶ ዘረይ፡፡

ተባ ፍቶ፡ ወሰ አውዋ ሂንተ እረዳ ደረሰው፡
የንጂነቶ ዘረይ፡፡

14 አዋቶ፡ ከኩረዋጥ ዝግዳዋ ሂንተ እረዳ ደረሰው፡
የንጂነቶ ዘረይ፡፡

የለጂቶ፡
የንጂ ማረ ገዳያ ደረሰው፤
የሰ ቁልሬ ሂንጂናን ዝግዳዋ ደረሰው፡
ቁስ ወለሆም ከተዋ ሂንተ ወናደ ደረሰው፡
የንጂነቶ ዘረይ፡፡

15 የ አላማያ ወይ አላማያን ዝግዳ እናና ስቀጥቱ፡፡ ሂንተ
የ አላማያ ስቀጥ፡፡ ወሰ ስቀ ሂንጂናን በዋ፡፡ **16** አብሰ ገተ፡፡ የ
አላማያን ዝግዳ አባበድ፡፡ ሂቀክ፡ አሳተቀ አመ፡ አኩፈያን ወለደ
ከፌላያዊና በራ ዝግዳዋዎን መቋቻታያዊ የ አላማያጥ ዝደዋጥ
አቴ፡፡ ወሰና ያበደ፡፡ **17** የ አላማና የ አላማያን አሳይ አምቴያ
አባበድ አቸ፡፡ ሰነ ወሰድ ገዳዋ አልያ አራይ ማቋቻው ዝግና፡፡

ከረሰተት አቆተያዊ ፍጂታያዊ

18 ተ ፍቶ፡ ወደያ ወርሰአይ ማጥቻሪ፡ ከረሰተት አቆተያዊ
ቢንተና ዝናዋ ሂንተ ስሰዕዋዎን፡ የገመድ አቶ ምግባ እ
አቆተያዊንቱ መሬት ዝንቆዶኖ፡፡ ሂዋ ደረሰው፡ ወደያ ወርሰአይ
ማጥቻሪዋ እኔ ሂዋን እረቻ፡፡ **19** የ አቆተያዊንቱ እና ባን ገደና
ደረሰው፡ እና ገደና ከሰደኖ፡ አብሰ ገተ፡ አንጂነቶ እና
ገደናያን ገደናነቶ፡፡ እና ገደና ዝግና፡ ሰነ አንተነቱ እናና እ
ገን ገደናዊ እረቻና ማለ፡፡ እና ገደና ከሰደኖ፡፡

20 ሰነ ከረሰተት ሂንተ በላ ገሻ እያና ገበድ፡ ቁስ ሂንተ
አሳይ ቁሙዋ እረቻ፡፡ **21** ቁሙዋ ሂንተ እናደ ደረሰው፤ ቁስ

ቁዢዋን ወርደ አያይሁ በየኅናው ሂንቱ እናም ደራዎ፡ ታኑ
ሂንተኛ የፋይታ አቶ፡ ቁዢዋን እናም ደራዎ፡ የፈከ፡

22 ያሳሰብ አነጻድ ከጠቅምት ገዳያዊ እርከ ገያ እርታ
አቶ፡ ወርደ እኔ? ፖቀ የሳ አውዋኝ ፍጥ እርከ ገዳያዊ ከጠቅምት አ
አቆቻያዊ፡ **23** የሳ ፍጥ እርከ ገያ አኔኝ የሳ አውካ እርከና የሳ
ፍጥ እርደ ገያ አኔኝ ቅሉ የሳ አውካ እርኝ፡

24 ፖቀ ደራዎ፡ ከሻረዋጥ ሂንቱ ስለዳም ሂንቱ ወካናን
መኅጻዳ ስንቱ፡ ከሻረዋጥ ስለዳም ሂንቱ ሰንቴ፡ ሂንተኛ ቅሉ
የሳ ፍጥና የሳ አውዋኝ አቶችአይ ይኖሩ፡ **25** ቅሉ ከጠቅምት ሰ
በ ሁኔታ እስከ አማካይ ገዳዊ ማቋና ይኖዋ፡

26 ታኑ ፖቀ ሂንተኛ ሆ ሂንተና ባለሙያ አሳቻዋ ደራዎ፡
የፋይ፡ **27** ስን ከጠቅምት ሂንቱ ሻላ ባረ ባረ ገሽ አያና ባረ፡
ገሽ አያናይ ሂንተናን ይኖያ ደራዎ፡ እኔኝ ሂንተና ተማሪስና
ከሽና፡ እሳሰብ ገቴ፡ እ ገሽ አያናይ ሂንተና አባላ ተማሪስ፡ እ
ቻማሪስያዊ ቁዢዋጥ አቶ ወርደዋ ገደና፡ ፖቀ ደራዎ አያና
ገሽ ተማሪቻው አዘዘተ፡ ከጠቅምት አቶችአን ይኖታ፡

28 ተ ሰቶ፡ ቅሉ እ ቅጂሙያ ወደ፡ እኔ የሽ በየኅናዋንታ
ገዳናናናና፡ እ የሳ ገሳሰብ እ ስጋገኘ ትኑ የልተናድን፡ እናና
አቶችአን ይኖታ፡ **29** ከጠቅምት ወሎ ገዳያዊ ሂንቱ እርታ፡
ሻላ አብያ አባላ የሳ ፍጥ እናም ደራዎ፡ በስ፡

3

የሳ ፍጥዋ

1 እኔ የሳ ፍጥዋ ገዢታው ዘስታው መላ፡ የሳይ እና አይ ከና
ስለቁደንቶና በዓቱ፡ እኔ ቁዢዋ እ ፍጥቻው፡ ሆ አሳሚ የሳ እናም
ደራዎ፡ እናና እርና፡ **2** ተ ስቻቶ፡ የቅ እኔ የሳ ፍጥቻው፡
እኔ አያ ሂናንት ሻር እራቱበና፡ ስን ከጠቅምት ቅጂሙያ ወደ፡
እኔ እ ማለታው እርና፡ እሳሰብ ገቴ፡ እ ቁዢ እ ሁኔታዊ እኔ
ከማናግኑ በዓና፡ **3** ቅሉ ከጠቅምት በዓና ገዢ የሽናን ሰኩ
እኔኝ ከጠቅምት ገሽ ሁኔታዊዎ፡ ባርና ገሽ፡

4 የሽ አብያ አባላ የሳ ሂንቱ ማንጂ፡ እሳሰብ ገቴ፡ የሽ
የሳ ሂንቱ ማንጂ፡ **5** ከጠቅምት እና የሽ ሁኔታዊ ቅጂሙያ
ሂንቱ እርና፡ እኔ የሽ ሂንቱ ማንጂ፡ **6** ከጠቅምት ይኖያ እኔኝ የሽ
አብያ ይኖር፡ ቅሉ የሽ አብያ ይኖያ እኔኝ እ በዓበና ወይ
ከሱበና፡

7 ታ ፍቃ፡ እኔና ሂንተና በልአገ፡ ካርስቶስ ዓለም ገዢያዋዕን፡ ዓለማ አላይ አራይ ዓለዋ፡ **8** ዓለሆም ክጥ ክፎችዋጥ ፍጻራ አፈዳ ደረሰው፡ ፍጻራ አብ ወደ አላይ አራይ ዓለሆም ክጥዋጥ ዓለዋ የዕቅድ ወጥ፡ የዕቅድ ዓለሆም፡ የዕቅድ ዓለሆም ክጥዋጥ ዓለዋ የዕቅድ ወጥ፡ **9** የዕቅድ ፍጻራ ገዢያ አብ ወደ የዕቅድ ማቻቻታይ አነተነተነት ዓለሆም ደረሰው፡ ፍጻራ አብ ወደ አላይ ክጥዋጥ ዓለዋ የዕቅድ ዓለሆም፡ **10** የዕቅድ ፍጻራ ሌሎች አፈርዕም የኞኞስ ክጥዋጥ፡ **11** የዕቅድ ፍጻራ ሌሎች አፈርዕም የኞኞስ ክጥዋጥ፡ **12** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ በልኩ ዓለሆም፡ እኔ አኗ ወቻዕድ፡ እኔ አኗ አኗ አኗ ወቻዕድ? እኔ አፈዳ አበ አጋ ገዢና፡ እኔ አኗ አበ አጋ ገዢና ደረሰው ወቻዕድ፡ **13** ታ ፍቃ ዓለሆም፡ የዕቅድ ዓለሆም ሂንተና አየቴ፡ አፈርባ ትተ፡ **14** እኔ አማኑያዋንታ ስቻዕስ ደረሰው፡ ምሬዋጥ ዓለሆም ትኩ ትኩ አፈርባ አማኑያዋንታ ስቻዕስ አፈርሱ እኔና ምሬዋጥ ገዢና፡ **15** አማኑያዋንታ አየቴ እኔና ሸምጥዋ ወቻዕድ፡ ትኩ ሸምጥዋ ወቻዕድ ማቻቻታይ ዓለሆም፡ **16** ካርስቶስ ብልኩ ሸምጥዋ ትኩ ደረሰው አፈዳ አማኑያዋንታ ስቻዕስ እኔ አፈንቶ እኔ አፈርሱ እኔና፡ **17** ሸምጥዋ ዓለሆም፡ እኔ ወቻዕስ እኔና ብልኩ ደረሰው ማቻቻታይ ዓለሆም፡ **18** ታ ፍቃ፡ እኔ አሉዋኑ ቅመና ዓለሆም፡ የዕቅድ ዓለሆም ስቻዕስ እኔና፡ **19-20** እኔ ቅመው ብንግ ዓለሆም ምሬዋጥ አፈርሱ ትኩ ወቻዕስ ብልኩ ትኩ ወቻዕስ እኔና፡ **21** ታ ስቻዕስ፡ ት ወቻዕስ ብልኩ ትኩ ወቻዕስ እኔና፡ **22** እኔ አ አዘዘዋ ፍጻራ ደረሰው እኔ ፍጻራ አፈዳ ደረሰው፡ ወቻዕስ አብ አብ እኔና፡ **23** የዕቅድ አፈርሱ እኔ አዘዘዋዕን፡ የዕቅድ ዓለሆም ስቻዕስ እኔና፡

እቻ እቻዋር ለቻቻታይ

11 እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **12** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **13** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **14** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **15** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **16** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **17** እኔ ቁዕስ ማለ ገዢናው፡ **18** ታ ፍቃ፡ እኔ አሉዋኑ ቅመና ዓለሆም፡ **19-20** እኔ ቅመው ብንግ ዓለሆም ምሬዋጥ አፈርሱ ትኩ ወቻዕስ ብልኩ ትኩ ወቻዕስ እኔና፡ **21** ታ ስቻዕስ፡ ት ወቻዕስ ብልኩ ትኩ ወቻዕስ እኔና፡ **22** እኔ አ አዘዘዋ ፍጻራ ደረሰው እኔ ፍጻራ አፈዳ ደረሰው፡ ወቻዕስ አብ አብ እኔና፡ **23** የዕቅድ አፈርሱ እኔ አዘዘዋዕን፡ የዕቅድ ዓለሆም ስቻዕስ እኔና፡

የዕቅድ አፈርሱ እኔና

19-20 እኔ ቅመው ብንግ ዓለሆም ምሬዋጥ አፈርሱ ትኩ ወቻዕስ ብልኩ ትኩ ወቻዕስ እኔና፡ **21** ታ ስቻዕስ፡ ት ወቻዕስ ብልኩ ትኩ ወቻዕስ እኔና፡ **22** እኔ አ አዘዘዋ ፍጻራ ደረሰው እኔ ፍጻራ አፈዳ ደረሰው፡ ወቻዕስ አብ አብ እኔና፡ **23** የዕቅድ አፈርሱ እኔ አዘዘዋዕን፡ የዕቅድ ዓለሆም ስቻዕስ እኔና፡

ኞኑ አማርኛውን እች አቶወር ስቻቻናዎን የሰይ እና አዘገጃቸ፡፡
24 የሰ አዘገጃቸ ገንዘብ እናኝ የሰ ገንዘብ ያልተኩለ እና ገንዘብ
 ያልተኩለ እና አማርኛ እና የሰ ተግባር እና ገንዘብ ያልተኩለ እና
 እመታት፡፡

4

ቁጥጥ አያኝ ወርድ አያኝ

1 ተ ለቁጥ፡ የሰ አያኝ ተናገኘ ያልተኩለ እና አማርኛ፡፡ ስነ
 አንቀጽና ያልተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ ወደፊት ተጠቃሚ፡፡ አቶወር
 ተጠቃሚ የሰ ተኩለ በደረሰ፡፡ **2** የሰ አያኝ ገንዘብ ያልተኩለ
 ማዋን አፈጻጸም «የሰበሰ ከፈሰቻ አሳይ ገንዘብ ያልተኩለ»
 ገንዘብ እናኝ የሰ አያኝ የሰ ተኩለ ያልተኩለ፡፡ **3** ተጠቃሚ ከፈሰቻ
 ገንዘብ ያልተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ ያልተኩለ፡፡ እና
 ከፈሰቻ እናኝ የሰ ተኩለ ያልተኩለ፡፡ የሰ አፈጻጸም እናኝ ለሰራ
 እናኝ እናኝ የሰ ተኩለ ያልተኩለ፡፡

4 ተ ፍቃ፡ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ
 እናኝ የሰ ተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ
 የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ፡፡ **5** አንቀጽና የሰ ተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ
 እናኝ የሰ ተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ **6** እና
 የሰ ተኩለ፡፡ የሰ አፈጻጸም «የሰበሰ ከፈሰቻ አንቀጽና የሰ ተኩለ
 እናኝ የሰ ተኩለ፡፡

የሰይ ለቁጥ

7 ተ ለቁጥ፡ ለቁጥ የሰ ተኩለ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ እና እች አቶወር
 ስቻቻናዎን፡፡ ስቻቻናዎን እናኝ የሰ ተኩለ እናኝ፡፡ **8** የሰ እናኝ
 ለቁጥ የሰ ተኩለ፡፡ ለቁጥ እናኝ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ **9** የሰይ እና
 በቁጥ ማዋን በደረሰ፡፡ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ፡፡ **10** ለቁጥ የሰ ተኩለ
 እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ **11** ለቁጥ የሰ ተኩለ
 እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ **12** የሰ እናኝ መለከ በቅርቡ፡፡ እና
 እች አቶወር ስቻቻናዎን፡፡ **13** የሰይ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ
 የሰ ተኩለ፡፡

11 ተ ለቁጥ፡ የሰይ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ፡፡ እናኝ የሰ
 አቶወር ስቻቻናዎን፡፡ **12** የሰ እናኝ መለከ በቅርቡ፡፡ እናኝ
 እች አቶወር ስቻቻናዎን፡፡ **13** የሰይ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ
 የሰ ተኩለ፡፡

13 የሰይ እናኝ የሰ ተኩለ የሰ ተኩለ፡፡ እናኝ የሰ ተኩለ
 የሰ ተኩለ፡፡ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ **14** የሰ እው በቁጥ የሰ
 እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ **15** የሰ እናኝ የሰ ተኩለ፡፡ እናኝ የሰ
 ተኩለ፡፡

እኩ የኩ ገዳን ያኖ:: 16 የኩይ እና ስቂያው አኔ ተ ሁኔዎች እራፍና አማኑቶ::

የኩይ ስቂዎች፡ ስቂዎችን ያኖች እኔኝ የኩ ገዳን ያኖ፣ የኩይ ከ
እ ገዳን ያኖ:: 17 ከ ይዕ ፍ አለመያየት ከረሰስቶስ ያኖናው
ማለ ገዳና ያራው፡ ተርድ ገልጻ ካኔ የዚና ማለ፡ ስቂ ከ
ገዳን ገልተኝ:: 18 ስቂዎችን የኩ ገዳን ተመ፡ ስቂ የኩ
ከብ አለ፡ የኩይና መሬይ አተቴ በያ ያራው፡ የኩ እና ስቂ
ከሚናገኘ ገደና::

19 የኩይ ከይር እና ስቂዎች ያራው፡ ካኔ እ ስቂድ፡ 20 እኔኝ፡
«ታኩ የኩ ስቂድ» ገደ ስራ እኩ እምጥ፡ እ ወርደዎች፡ እኩስ ገጥ፡
በኖች ስራ እኩ ስቂዎች በቅብረ የኩ ስቂዎች ወንደና?
21 ቅበ ከረሰስቶስ ካብ አማና እዚ ማዋ፣ የኩ ስቂዎች እራይ
ገራ እኩ ስቂዎች በሆ::

5

የ አለመያየት የኩያው

1 አነጋሪ ከረሰስቶስ የገዢ፡ ይስኩ አማኑያ እባይ የኩ ፍና፣
ቁስ የኩ አውዋ ስቂዎች እኔኝ እ ፍናቂዎች ስቂ፡ 2 ካኔ የኩ
ስቂዎችናኝ እ አዘተው ገደናውን፡ የኩ ፍናቂዎች ስቂዎች እራፍና፡
3 እኩስ ገጥ፡ ካኔ የኩ ስቂዎች እ አዘተው ገደናው፣ እ አዘተው
ዶም ገደና፡ 4 እኩስ ገጥ፡ የኩ ፍና ገደና እኔኝ ፍ አለመያየት
የኩዎች ደንደናኝ ካኔኝ ፍ አለመያየት የኩዎች ካኔኝ እማኑው፡ 5 ፍ
አለመያየት የኩዎች ደንደናኝ የኩዎች እኝ? ይስኩ የኩ ፍና ገደናው
አማኑያው የላላይ የኩዎች፡

ከረሰስቶስ ማርካተድዎ

6 ደንቀቂ ማሩኝ የይቂዎች ሲሆና ፍደው ማዋ፣ እኩ ይስኩ
ከረሰስቶስ፣ ማሩኝ ሲሆና * እ ፍደዋጥ እተኩ፡ ማሩኝ የላላይ ያብር፡
ገዢ እኩይ ቅመ ገደና ያራው፡ ፍቂ ቅመ ገደናው እ ስራ
ሁኔዎች ማርካተድ፡ 7 እኩስ ገጥ፡ ፍቂ ማርካተድ ያኖና፡ 8 ፍቂኩ፡
የኩ እኩና፡ ማሩኝ ሲሆና፣ ፍ ማሩኝ እኩ አቶቂዎች ድልቀክና፡ 9 ካኔ
አሳይ ማርካተድው እማናጥ፡ የኩይ ማርካተድው እማጥ ለይል
አመና፡ እኩስ ገጥ፡ የኩይ ስራ ፍና ማርካተድ ማርካተሳይ ልዕቅ፡
10 የኩ ፍና አማኑያ እና ቀጥሩን ፍ ማርካተሳይ ያኖ፡ የኩ አማኑና

* 5:6 ማሩኝ ሲሆና፡ ይስኩ ፍ አለመያየት ደረጃ ደንቀቂ ማሩኝ የላላይ ገደናና ስራ የይቂዎች
ስራና ፍደ፡ ፍ ማሩኝ እኩ ከሽያን የማቂቃት የላላ ገደናና፡ ፍ አለመያየት የይቂዎች
ትኩ፡

አራይ አንኩ የሳይ ባረሰ ፍጥቶ ማርካተዳ ማርካተኑ አማኔበር
ደንናዎች፡ የሳይ ውርድዋ ገ፡፡

11 ለሆነ ማርካተፈው ምቅድ የሳይ እነ ማቻር ድቦው እምዲ
ቁጥሩ እና የሳይ ድቦ፡፡ **12** የሳይ የሳይ ድቦው እነበት ድቦ ድቦ፣ የሳይ
የሳይ ባረሰ እነበት ድቦ፡፡

ማቻር ድቦው

13 የሳይ ለገንዘን አማኔያ ሂንተኛ ማቻር ድቦ ድቦው
ሂንተ እራር ማለ፡ ምቅድ ሂንተኛ ዓይነ፡፡ **14** የሳይ ከሆናዎች፡፡
እኩስ ካኩ እና ወጪ፡ እና ለሆነ እኩስ እኩስ ደንብ ደንብዎች፡ እና ለገንዘን
የየነ፡፡ **15** ካኩ ወጪ እግዢ እና ለሆነ እርጥ፡ ካኩ እና ወጪ
እና ሂርድዋ እራቶ፡፡

16 አንኩ ምርመራ በስኔ ደንብ ባረሰ እኩይ አልሸነ በጥጥ፡፡ የሳይ
ወጪው በስኔ ምርመራ ደንብ እክዳዊንቶ የሳይ ድቦው
አማኔ፡፡ ምርመራ በስኔ ደንብ ድቦ፣ ተኩረ ሂንተና ምቅድ የሳይ ወጪ
ገኩ፡፡ **17** የሃኔስ እነ እሳይ ደንብ፣ ሰነ ምርመራ ደንብ
ደቦ፡፡

18 የሳይ የሳይ አንኩ ደንብ እና ወጪ እክዳዊ ካኩ እራቶ፡፡ እኩስ
ገኩ፡ የሳይ እንተና ደንብ፣ ቅሬ የለሆነ ከጥና እንተና ደንብ
ቁጥሩ ደንብዎች፡፡ **19** ካኩ የሳይ እኩስ ደንብዎች፣ የሳይ እሳይ
የለሆነ ከጥና ወጪታደቂ እራቶ፡፡

20 ካኩ ቅሬ የሳይ እኩስ ደንብ እኩስ ደንብ ደንብዎች ካኩ እኩስ
አማኔው እራቶ፡፡ ካኩ ቅሬ የሳይ እኩስ ደንብ፡፡ እና የሳይ ደንብ ከሆነ ከሆነ
ገኩ ደንብና እና ቅሬ የሳይ እኩስ ደንብ፡፡

21 ታ ደቶ፡ እቅዱዋጥ ሂንተ ሁኔታ ደንብ፡፡

Ooratha Caaquwaa New Testament in Dawro (ET:dwr:Dawro)

copyright © 2011 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Dawro

Translation by: Wycliffe Bible Translators, Inc.

Copyright Information

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation text is made available to you under the terms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works. (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/>) In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as you do not change any of the text or punctuation of the Bible. You may share, copy, distribute, transmit, and extract portions or quotations from this work, provided that you include the above copyright information:

You must give Attribution to the work.

You do not sell this work for a profit.

You do not make any derivative works that change any of the actual words or punctuation of the Scriptures.

Permissions beyond the scope of this license may be available if you contact us with your request.

The New Testament

in Dawro

© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives license 4.0.

You may share and redistribute this Bible translation or extracts from it in any format, provided that:

You include the above copyright and source information.

You do not sell this work for a profit.

You do not change any of the words or punctuation of the Scriptures.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

x

2014-04-22

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 11 Nov 2022 from source
files dated 29 Jan 2022
585b63ca-b8e6-55c8-bfef-10bdc95ad69c